



ክሐተህኑ ገ/ኤግዚኦብሩ

/ ክንብክ /



ETHIO BOOKS DELIVERY

order now
+251 923462526

ደብዳቤዎች ከክብደት አገር



ማንኛውን መጽሐፍት ይዘዙን ያስተጨማሪ ነፍያ ነኩብ እናደርሳኩታለን
ከማዘዝ +251 923462526

ዳብዳቤዎች ከእብዳት አገር

ከአብህት ገበሬ ገዢ አባሄር ተባብሮ

ከቃክኪዳን ታዲላ

ከ1996-2002

ከስብሐት ገ/እግዚአብሔር

ተፃፈ

ደብዳቤዎች ከእብደት አገር

ለቃልኪዳን ታደሰ

ከ1996-2002

All rights reserved

© 2014

kaltad190@gmail.com

+ 251 — 900646656

ከሽር ዲዛይን፡ መርሀፅዮን ጌታቸው

ትያባ፡- ቅድስት ዮሴፕላ

2014 ዓ.ም

አመሰግናለሁ!

ይህ መፅሀፍ እና ቀጣዩም ይታተም ዘንድ ወፋ ነገረችኝ፤ የጌታ ፈቃድም ሆነ! እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ!

ጓደኞቼም Energy በመስጠቱ የአንበሳውን ድርሻ ወሰዱ!

ሉላ ፈቃዱ የልቤ (my soulmate) የሰጠኝ ፍቅር እና አቅም ከፍሎ አልጨርሰውም ጌታ በዘመንሽ ሁሉ ያግዝሽ! አመሰግናለሁ!!!

የሴም ጊዜው ጓደኛዬ ሳይሆን እሁቱ ብልሽ ይገልፅሻል! አበርቶተሽኛል፤ አቅልለሽልኛል ሁሉም አብረሽኝ ነበርሽ ወደፊትም እንኖራለን እወድሻለሁ! አመሰግናለሁ!

ፀባዬ ሸጋዋ ፀሀፊ (ተያቢ) ቅድስት የሺጥላ ቅልጥፍጥፍ ጥንቅቅ አድርገሽ በሚገርም ፍጥነትና ጥራት መፅሀፍ ያደረግሽው አንቺ ነሽ! እጅሽ ይባረክ! አመሰግናለሁ!

በሃሳብም በጉልበትም ያበረታችሁኝ ጆኒ፤ ሙና፤ ቢኒ፤ እንግዳ፤ ያኔት፤ ሳሮንና አዳነች ጫኔ ስለአብሮነታችሁ አመሰግናለሁ።

መርሀፅዮን ጌታቸው ሀሳቤን በፍጥነት ተረድተህ ከሸሩን አሳምረሽዋል! አመሰግናለሁ!

ጃፋር ሰው ሁሉም አንድ አይነት ይሆናል? ትፅትኛው ለሰው እና ለሥራ ያለው ክብር አሁንም ያው! ጃፊ ያላንተ እገዛ ይህ መፅሐፍ እውን አይሆንም ነበር! እጅግ እጅግ አመሰግናለሁ አላህ በዘመንህ ሁሉ ያግዝህ!

ቃልኪዳን ታደሰ

መግባቢያ

እነዚህ ደብዳቤዎች የእውነት ናቸው። ከአቦይ (ጋሽ ስብሀት) እኛ አቦይ ነው የምንለው ከተዋወቅንባት እና በተደጋጋሚ መገናኘት ከጀመርንበት ጊዜ አንስቶ አብረንም እየኖርን እነዚህን ልብወለድ የመሰሉ ውብ ደብዳቤዎች እየፃፈ ይሰጠኝ ነበር።

«አቦይ አብረን እየኖርን ለምንድንነው አሁንም የምትፅፍልኝ?» ስለው «እንዴ ሁሌም ላበስልሽ ይገባል » ይለኝ ነበር። እኔም እየተገረምኩም እየተደሰትኩም በየጊዜው የሚሰጠኝን ደብዳቤዎች እየሰበሰብኩ አጠራቅሜ የዛሬ 12 ዓመት አካባቢ ግማሽ የሚሆኑትን ከተለያዩ ተረኮች ጋ በልብወለድ መልክ ለአንባቢ «የፍቅር ሻማዎች» በሚል አሳትሜያለሁ።

በጊዜው ተወዳጅና ተነባቢ ሆነው ነበር።። አሁን ደሞ ከዛ ጊዜ በኋላ አብረን እስከኖርንበት ቀን ድረስ የፃፈልኝን ጨምራ እንዲህ አቅርቤዋለሁ ምክንያቱም ከደብዳቤነቱ በላይ ስነጽሑፋዊ ይዘቱ፣ ውበቱ በቃላት መራቀቁ ይደንቀኝ ስለነበር ከኔ አልፎ ለአድናቂዎቹ ቢደርስ እንደሚደሰቱ በማመን ነው።

አቦይ ለስነጽሁፍ ብቻ የተፈጠረ ሰው ነው!!!

ህይወቱ ሁሌ «ማንበብ፣ ማንበብ፣ ማንበብ፣ ሁሌ መፃፍ መፃፍ» ሌላ ህይወት የለውም። «እድለኛ ነኝ...» ይላል «ለገዛ ደስታዬ ሳነብ የኖርኩትን ዓፍና እንክፈልህ ተብዬ እንጀራ መብያዬ ሆነ! ከዚህ በላይ እድል አለ!» ይልሀል።

ጠዋት ከእንቅልፉ ተነስቶ ወደ መታጠቢያ ቤት ሲገባ እንኳን መፅሀፍ ይዞ ነው። ወይ እዛው ያስቀመጠውም

አይጠፋም፤ እያነበበ ይዝናናል። የራሱን መፅሐፎች ሳይቀር አንዳንዴ ድንገት ገለጥ አድርጎ በሚያስለቅሰውም እያለቀሰ፤ በሚያስቀውም እንባው እስኪረግፍ እየሳቀ ያነባል። ከማስታውሰው «አምስት ስድስት ሰባት» የሚለውን «short story» ሲያነብ ሆነ ሲተረክ፤ በቲያትር መልክ ሲቀርብ እንባው ዝም ብሎ ይወርዳል።

«ሌቱም አይነጋልኝም» ደግሞ ሲያነብ እንዲሁ በሳቅ እንባው ይወርዳል።

«ሰው እንዴት በራሱ ፅሁፍ እንደዚህ ይመስጣል? » አይነት ስንል እሱ ግን «ያኔ ይህን የፃፈው እኔ በጣም fantastic ነበር» ብሎ ሲያደንቅ ሌላ ሰውን ይመስላል። ከልቡ መፅሀፎቹ ውስጥ ሲመሰጥ ይገርማል።

ብቻ ሰውየው ልዩ ሰው ነው። በየቀኑ ከሱ ጋ መሆን እና መኖር የተለየ ስሜት ይሰጣል።

እኔም ሆንኩ ጓደኞቼ በቻልነው መጠን ተንከባክበን በፍቅር እና ከባድ የሚባል አይነትም challenge አሳልፈናል።

ብዙም ተምረናል፤ ተፈላስፈናል፤ ተወዛግበናል፤ ተደስተናል፤ ተጨንቀናል...

በቅርቡ የኖርነውን የህይወት ታሪካችንን እንዳየሁት፤ በቻልኩት መጠን ስለእሱ ያልተጻፉ፤ የቀሩ ታሪኮችን የጻፍኩት መፅሐፍ ስለሚወጣ ዝርዝሩን ታነቡታላችሁ። በቅርብ እንደማወጣ ሙሉ ተስፋ አለኝ።

ይህን ውብ የፍቅር ደብዳቤ በዚህ ያህል የስነጽሑፍ ልዕልና በቃላት መጠበብ፤ መራቀቅ፤ መጫወቱና ስሜቱን በጠለቀ የዛን ያህል መግለፅ መቻሉ ሁሌም ሲደንቀኝ ይኖራል።

ከአቦይ በላይ እኔን ለኔ የገለፀኝ የተነተነኝ የለም!! እንደ መፅሐፍ እያነበበኝ፤ ለራሴ «አንቺ እኮ እንዲህ ነሽ፤ እንዲያ አይነት ሰው ነሽ» እያለ ከራሴ ጋ ያስተዋወቀኝ፤ ራሴን ፈልጌ

እንዳገኝ ማንነቴን እንዳውቅ፤ ብቻ ብዙ እኔዎችን ያሳየኝ እሱ ነው።

እንዳንዴ ስሜቴ ሲወርድ፤ ሰዎች ሲሰብሩኝ፤ ህይወት ስትከብደኝ ወ.ዘ.ተ. እውጥቼ ሳንባቸው ያበረቱና ያጠነክሩኝ energyም ይሰጡኛል።

ደብዳቤዎቼን ከነዕትሩ ነበር ለማሳተም ያሰብኩት የሚያምረው የቁም ዕሁሩ ሳይቀር ለእኔ ልዩ ነው እንደ ቅርስም ነው የማየው!

ምኑም የማይጣል ጥንቅቅ ያለ ለስነዕሁፍ ጌታዋ ነውና!!!

ለአንባቢ እንዲመኝ እና «formal» እንዲሆን በሚል እንዲህ ቀርቦላችኋል ወደፊት ደሞ አንሻላህ! በሱኛ ቅኝት!!!

ቃልኪዳን ታደሰ

ሀይማኖት የልቤ ሀቅ? ካለመንሸን

ሀቂ ስለምትባከን ነው ጥያቄ ምልክት

መግባቢያ (communication) ቃላት ፍለጋ ላይ ነች።

ከሁለት ሰዓት በፊት ለጥቂት ደቂቃ ብቻችንን ሆነን፤ እንቺ positive vibration

ስታሰሚን በድምፅሽ፤ ስታላዪን በውበትሽ፤ ዝናብ እንደጠማው ደረቅ

ስንጥቅጥቅ መሬት ነብሴ ራሰች፤ ራሰኩ፤ ስጋዬም ጋለ (ሊቆም ለትንሽ)!

የታተመት «የፍቅር ሻማዎች» በፍቅራችን ሂደት ያበረከትኩልሽ መማፀፊዎች

ነበሩ። በብሰለት ዘመናችን መሆኑ ነው


ያኔ የኖርነው የኔ ናፍቀት፤ ዛሬ ስንኖረው እንቺ ለሰለጸጸ ስትናፍቁኝ የምፀፍልሽ


የቀጠለት ወራት አብረን የኖርናቸው ለካ እኔ የሰባ ዓመት ሽማግሌ! እርጅናን

እያየሁት እየካድኩት ልቢቱ ጎረምጎ ሆና!!!

ዛሬ ብቅ አልሽ፤ ሁለመናዬ በደስታ እና በቅንዝር ትቁጠጠላችኋለሁ!

(እንቺ ከታየሽን ሁልጊዜ ነብሴ እንዲህ ናት!





Ethio Books Delivery
WORLD WIDE DELIVERY
online order books and take delivery